

ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለየቅል

ከእውነቱ ፈረደ

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከድህነት፤ ከዘረኝነት ከመሰናፍት፤ ከሥራ አጥነት በአገሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ከመቆጠር ከመሳሰሉት ግፍና በደሎች ለመላቀቅ ከወሰነ ዐመታት አስቆጥሯል። ውሳኔውም ከኢህደግ አገዛዝ ተላቆ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ተሰብስቦ ሕዝባዊና ዲሞክራሲያዊ ስረዐት መገንባት ነው።

የህን አቋሙን በ97ቱ ምርጫ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለዐለም ሕዝብም አሳውቋል። የ97ቱ ውሳኔ የጥቂቶች አስተሳሰብ ወይም ፍላጎት ሳይሆን እጅግ አብላጫ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የአንድነቱ መግለጫ ነው። ይህም ሆኖ የወያኔ ኢህዴግ ቡድን በሥልጣን ኮርቻ ከተፈናጠጠበት ጊዜ ጀመሮ ቀናው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለገዢዎች በቂ ጊዜ ስጥቶ መዝኖአቸዋል። በተደጋጋሚ በደሉን ችሎ መቻቻልን መረጠ የአገር ህልውና አሳስቦት ተሸክሞአቸው ቆይቷል።

የተለያዩ ማህበረሰቦች ህይወጥቶች በመከባበር የሚኖሩበት የአንዲት እናት አገር ማህጸን ውጤት ሆኖ ለዘመናት በአብሮነት የኖረ ሕዝብ እንዴት ዘረኞችንና የጥፋት መልዕክተኞችን ተሸክሞ ቆየ? የሚለው ያነጋገር እንደሆነ እንጂ፤ ከነዚህ ጉዳዮች ጋር አብረን እንቀጥል የሚለው ሀሳብ ግን ቁምነገርን የሚጭር አየደለምና። ከዚህ መነሻ ለሥነ ምግባር ስራ ልንደርሰበት የምፈልገው የመደምደሚያ መልዕክት፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ የገዢዎችን ማንነት ገና ያልተረዳና አሁንም ተጨማሪ ጊዜ ልንሰጣቸው ይገባል በማለት መታለልን ደጋግሞ የመረጠ ወኔው የከዳው ሳይሆን በኢህደግ የተቀማውን ድምጽና የተዘጋ ልሳኑን ለማስመለስ የግንባር ሥጋ ሆኖ ለመብቱና ለአገሩ ጸንቶ የሚቆም ብልህ ጎበዝና ታታሪ መሆኑን ነው።

ይህ ህዝብ ተከዷል በነዚህ ጉዳዮች (ኢሃደግ) ኤርትራ ተገንጥላበታለች፤ አስብ ሄዳበታለች። የባህር በር አልባ ሆኖል። በእናት ማእቀፍ ውስጥ ካሉት ልጆቿ መሀል እጅግ ጥቂቶች ብቻ ጡት ጠቢቃዎች ሆነው እስኪፈነዱ ድረስ ሲፋፉ አብዛኛዎቹ የናታቸውን የጡት ውጤት እንዳይመገቡ አፋቸው ተለጉሞ ለደህነት ተሰጥተዋል። የጋራ ከሆነው መኖ የራሱን ፈረስ ልንም ብቻ ፈቶ እያበላ የሌሎችን ፈረሶች እንደሚሸብብ ነውረኛና ስግብግብ ማለት ነው።

ህዝባችን ከቀየው መፈናቀሉ፤ ይህ ያንተ መኖሪያ አየደለም እየተባለ በግፍ መሰደዱ ምንድር ነው? እውነት እናት አገር ልጆቿ ን አበላልጣና ጠልታ የዘረኞች አጋር ሆኖ የተፈጸም ነው? ከተደጋጋሚ የጠላት ወረራ በደምና በአጥንት የታደጋትን የልጆቿን ውለታ ዘንግታ ነው ይህ ሁሉ ሲፈጸም የምታየው?

እያንዳንዱ ሰው በግፈኞች ምክንያት ከደማውና ካፈሰሰው እንባ ይልቅ፤ ኢትዮጵያ እንደ አገር እንደሰብሳቢ አካል በእቅፋት ውስጥ ሆነው ለሚሰቃዩ ልጆቿ ያነባቸው እንባ ለወያኔ ኢህአዴግ ዳግም ጊዜ እንዳንሰጠው የሚያስጠነቅቅ ብቻ ሳይሆን የታሪክ አደራና እዳም ጭምር ነው። ከዚህ በኋላ ለማንባት የተረፈ እንባ የለምና።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫውን መረጠ ግቡን ለይቶ በኢትዮጵያዊነት በመቆም ወያኔ ኢህአዴግን ከሥልጣን በማስወገድ የሥልጣን ምንጭም ባለቤትም ህዝብ ብቻ ነው እያል የመስዋዕትነትና የድል መዝሙር እየዘመረን እያለ ፤ ይህንን ህዝብዝዊ ንቅናቄ በየተኛውም መልኩ ቢሆን ለማዳከም ለማቀዝቀዝ መሞከር ሞኝነትም ብልጠትም ሳይሆን ክህደት ብቻ ነው።

ህዝባዊው ትግል ገዢዎችን እያርበደበደ እያለ የኢትዮጵያን ሕብረተሰብ ሲበድሉና በግፍ ሲገዙ አገራችንን እንደተሳቀቅ ካደረጉት ገዢዎች መፈትሄ መፈለግ በህዝባዊ እምቢተኝነቱ ላይ ክህደት ነው። ለመሞኘት የተዘጋጀ ህዝብ ክሌላ ኑ እናሞኛችሁ የሚለው ብልጠት ፊደል ብቻ ሳየሆን ህዝብን መናቅም ጭምር ነው።

የሚገርመው ነገር አጥፊዎቻችን ሊያታልሉን መነሳታቸው ሣይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ዕምነት አጥቶ ወይም አስመሳይ ሆኖ፣ እከሌ ይህንን ተናገረ እነ እከሌ መግለጫ አወጡ ኢትዮጵያዊ ነን አሉ፤ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል እያሉ የነዚህን የትውልድ ጥቁር ነጥቦች ዕድሜ ለማራዘም የሚያላዝኑትን ማየት መቻላችን ነው። የመጨረሻው ሰዐት መፍጨርጨር ከመላላጥና ከትዝብት ያልፍ ይሆን? ሁላችንም በገሃድ የምናየው ይሆናል። የመጣዱ እያለ የእንቅቡ ምነጪ ተንጣጣ?

ኢትዮጵያዊ መሆን በደም፤ ባጥንት፤ በጥበብና በማስተዋል ላይ የተገነባ የታሪክ አካል መሆን ነው። ሳየፈልጉ የሚተዉት ሲፈለጉ የሚመለሱበት አጥር የሌለው የሸርሸር መንደር አይደለም። ከናት ርህራሄ፤ ቸርነትና ፍቅር አንጻር የክህደት ልጆች ወደ እናታቸው መመለስ መልካም ቢሆንም አጥፊዎች ግን ዝቅ ሊሉ እንጂ ከፍታው የነሱ ሊሆን ከቶ አይቻልም። ኢትዮጵያዊነት ዋጋ ያስክፍላልና። ህዝቡ መሪና ጀግና ያጣ ይመስል ዛሬም እኛ ብቻ ነን ጀግኖችህ፤ መሪዎችህና መደሀኖችህ ሊሉን አይገባም። ቤተ መንግስት ወደህዝብ ካልመጣ ህዝብ ወድ ቤተ መንግስት ከመጉረፍ ሌላ ምን አማራጭ ይኖረዋል፡ ወርቅ በሳት እንደሚፈተን ሁሉ ቤት መነግስት በህዝቡ ይዳኛል።

ማጠቃለያ ባለፉት ወራቶች የህዝባችንና የአገራችን ትዕግስት በመሟጠጡ ጽዋው ስለሞላ በአራቱም ማዕዘናት የሚደረገው የነጻነትና የዴሞክራሲ ትግል ያስጨነቃቸው ወያኔ ኢሃአድጎች የመጣው ሕዝባዊ ቁጣና መነሳሳት ጠራርጎአቸው ከመሔዱ በፊት እድሜያቸውን ለማራዘም ከተቻለ በመቀሌ ፤ በባሕር ዳር በተለያዩ ስፍራዎች በመሰባሰብ መግለጫዎችንና ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛሉ። በሰብሰባቸው መጨረሻ የሠሩትን ግፍ እየተናዘዙ ከዚህ በኋላ ግን አይደገምም እመኑን ተቀበሉን በቤታችን (በቤተመንግስታችን) ውስጥ ለናንተ የሚሆን ቦታ አለን፤ አብርን ልንሰራ እንችላለን፤ ከኛም በላይ ኢትዮጵያዊ የለም በማለት ሲያደናቁሩን ይሰማል። ይህ ሁሉ ማደናቀር ሰሚ ቢኖር አይደል? እራሳቸው በብሪት ጨህታቸው የዘጉትን ጆሮአችንን ታርመናልና ስሙን ቢሉ እንዴት ይቻላል?

መልሳችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የእናንተን እንቶ ፈንቶ ለመስማት የሚችል ጆሮ የለውም። በደህናው ጊዜ ያላስቀራችሁልንን ዛሬ ጊዜ ሲከዳችሁ ከየት አምጡት ነው የምትሉን? ለመሆኑ ክኛ ጋር መልካም ጊዜ ነበራችሁ? ፍርዱን ባለቤቱ ይፍረድ።

ሌላው አሳሳቢዉ ጉዳይ ከመግለጫዎቻቸው ማግስት በተለያዩ ቦታዎች ጥቃትና ወረራ መፈጸማችሁ ነው። ለመሆኑ በቅርቡ ለፈሰሰው ደም ምን አሉ? ዛሬ እናንተው በረጫችሁት መርዝ ምክንያት እናንተና እኛ ተባብለናል።

እኛ ሕዝባዊ ሥልጣን የሕዝብ የሁን የምንል ነን። ዴሞክራሲያዊ ሥረዐት ይገንባ የምንል ነን። እናንተ የኢህዴግ አገዛዝ ይቀጥል የመትሉ ናችሁ። እኛ ምርጫችንን መርጠን ከወሰን ቆየን። ቃልም ተግባብትን በቃል ኪዳን ተሳስረን። እኛ እንደናንት የአክሱም ሐውልት ለቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምኑ ነው አላልንም አንልምም። ይልቁንም እኛ የምነለው ኢትዮጵያችን የሁላችንም እኩል አገር ናት ነው። በአኢህዴግ ህገ መንግስት ብክልል ፖሊስያችሁ ምክንያት አገራችንን ሕዝባችንን መብታችንን ተነፍገን መኖር ከእንግዲህ አንቀበለውም። ቀድሞውንም ቢሆን አስጨነቃችሁን በከፋፋይ ፖሊስያችሁና በጠመንጃ አስገደዳችሁን ነጪ የገዛችሁት።

ቅል ዱባ ነኝ ብሎ ገብያ ቢወጣ ለጊዜው የቸኮሉና ያላወቁ ሊታሉሉ ይችሉ ይሆናል። ግን!
የተነቃ ጊዜ ቅልን እንደዱባ አሰመስለው ለሸጡት ብቻ ሳይሆን ለደላሎች የከፉ ይሆናል።
ዱባና ቅል ለየቅል አይደሉ!!

Ethiomeia.com

March 6, 2018